


አንድ መቶ ወታደሮችን ይዞ ከሠራዊት የከዳው ኮሎኔል አበበ ገረሱ በጠቅላይ ሚኒስትር ዓቢይ ታጅቦ አዲስ አበባ ገባ።

H.G. Washington 06-11-18

የድሮው ኮሎኔል የአሁኑ ጠቅላይ ሚኒስትር አቢይ አሕመድ ከካይሮ ሲመለሱ ያደረጉት ነገር ለወደፊት አንድምታው ምንድነው የሚለው አሁን መመለስ ባይቻልም፤ ሠራዊትን የከዳና አንድ መቶ የሠራዊቱ አባላትን በመያዝ መንግስትን በሃይል ለማስወገድ የተነሳ ሽፍታን በጠቅላይ ሚኒስትር ታጅቦ አዲስ አበባ ገባ ማለት ምን ማለት ይሆን?

በማንኛውም አገር ሕግ ከሠራዊት የከዳና ያስከዳ፤ ያውም ደግሞ መንግስትን በሃይል ለመጣል ሲዋጋ የነበረን ጠላት በአገሪቱ ታጅቦ የጀግና አቀባባል ሲደረግለት የኢትዮጵያ የመጀመሪያ ይመስለኛል። በኢትዮጵያ ታሪክ ሽፍትነት የሚያስከብር ሙያ እንደነበረ የቅርብ ጊዜ ታሪክ ነው። ግን የሸፈተና ያስሸፈታ ወታደር ሁሉ ጀግና የሚባል ከሆነና ከዚያም አልፎ በአገር መሪ ደረጃ የሚከበር ከሆነ አንድምታው ጥሩ ነው የሚል እምነት የለኝም። የመንግስትን ድክመት ቁልጭ አድርጎ ከማሳየቱም በላይ በአገሪቱ የመከላከያ ሠራዊት ሞራል ላይ የሚኖረው ተጽእኖ ቀላል ይሆናል ብዬ አልገምትም።



ካይሮ ሰኔ 4/2010 የቀድሞ የአህዴድ መስራችና የሥራ አስፈጻሚ የነበሩ አቶ ዮናታን ዱቢሳና የመከላከያ ሰራዊት አባል የነበሩት ኮሎኔል አበበ ገረሱ የትጥቅ ትግላቸውን በመተውና በተፈጠረው ሰላም

ተጠቅመው አስተዋጽኦ ለማድረግ ወደ አገራቸው ተመለሱ። ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አብይ አህመድ ያደረጉትን የሰላምና የፍቅር ጥሪ ተቀብለው ሁለቱ በትጥቅ ትግል ሲመሩና ሲሳተፉ የነበሩ ሰዎች ተመልሰዋል። አቶ ዮናታን አገራቸውን ለቀው ከወጡ በኋላ ተቀማጭነታቸውን ኤርትራ በማድረግ በአነግ ውስጥ የፖለቲካ ኃላፊ ሆነው ሲሰሩ ነበር።

ከአስራ ሰባት ዓመት በላይ ከአገራቸው ወጥተው የተመለሱት አቶ ዮናታን እንደሚሉት፤ አሁን ያለው የተረጋጋ ፖለቲካ ሁኔታ በመፈጠሩ ወደ አገራቸው ለመመለስ ወስነው ተግባራዊ አድርገውታል። “የቀረቡት ሰላማዊ ጥሪዎች በሙሉ አርኪና ሳቢ በመሆናቸው በአገር ውስጥ በተፈጠረው ሁኔታ ዕድል በመገኘቱ ለመመለስ ወስኛለሁ” ብለዋል።

ኮሎኔል አበበ ገረሱ ቀደም ሲል የመከላከያ ሰራዊት አባል የነበሩና አንድ መቶ የሰራዊቱን አባላት በመያዝ ወደ አነግ በመቀላቀል ሲዋጉ መቆየታቸው ነው የተወሳው።

ከኢትዮጵያ ከወጡ ከ11 ዓመት በላይ የሆናቸው ኮሎኔል አበበ እንዳሉት፤ በአገር ውስጥ በሰላም መቃወምና ሁሉም የሚፈልገውን መስራት የሚችልበት ሁኔታ በመፈጠሩና ሰላማዊ ጥሪ በመደረጉ ለመመለስ ወስነዋል። “ልማት እየተስፋፋ ለመኖር የሚችልበት ሁኔታ በመፈጠሩ ጥሪውን ተቀብለን መጥተናል” ሲሉ ነው የገለጹት።

የጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤት ሃላፊ አቶ ፍጹም አረጋ በሰጡት ማብራሪያ ሰዎቹ ወደ አገራቸው የተመለሱት “በፍቅር ጦርነት ተሸንፈው ” ሲሉ ነው የገለጹት።

ሁኔታውን ልዩ የሚያደርገው ይቅርታ ተደርጎላቸው ወደ አገራቸው ሲመለሱ ከጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ጋር መሆኑንም ገልጸዋል።